

ለክቡር አቶ መላኩ አለበል

የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስትር

አዲስ አበባ

ለክቡር ዶ/ር ሚልኬላ ጃገማ

የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር

አዲስ አበባ

ጉዳዩ :- የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ከሚያዚያ 1 ቀን 2014 ዓ.ም  
እስከ ሰኔ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ያለውን ሂሳብ አዲት ሪፖርት  
ይመለከታል

በርዕሱ የተጠቀሰውን መ/ቤት ከሚያዚያ 1 ቀን 2014 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ያለውን ሂሳብ የአዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 5 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና 35 ገጽ የሂሳብ ሪፖርቶች በድምሩ 40 ገጽ ከዚህ ደብዳቤ ጋር አያይዘን የላክን መሆኑን እንገልጻለን፡፡

ከማክበር ሰላምታ ጋር!

ስንታየሁ ደበበ

የንግድና አስተዳደር መሥሪያ ቤቶች

የአዲት ሥራ አስኪያጅ



**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ  
በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር  
የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት**

**ከሚያዝያ 1 ቀን 2014 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30 ቀን 2014 ዓ.ም  
ድረስ ያለውን ሂሳብ አዲት ሪፖርት**

**መጋቢት 2015 ዓ.ም**



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ

በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት

ከሚያዝያ 1 ቀን 2014 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ያለውን ሂሳብ

አዲት ሪፖርት

የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የተመደበለትን የመደበኛ በጀት በፋይናንስ አዋጁ፣ ደንቡ እና በተከታታይ በወጡ መመሪያዎች መሰረት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሰረት መያዙንና የመንግሥት ሃብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ ከዚህ ሪፖርት ጋር የተያያዙትን የሚያዚያ 1 ቀን 2014 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ያለውን የተጠቃለሉ ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።

የተጠቃለሉ ሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ሥራ አመራር ሲሆን፤ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን መሠረት በማድረግና የዋና አዲተርን የአዲት ሥልት በመከተል ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ ማረጋገጫ/የአዲት አስተያየት/ ለመስጠት ያስችለናል።

አዲቱ የተከናወነው የዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት በአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የተዘጋጁ የተጠቃለሉ ሂሳብ ሪፖርቶች፡-

- ◆ የሂሳብ ማመዛዘኛ፤
- ◆ የገቢ ሂሳብ ሪፖርት፤
- ◆ የመደበኛ ወጪ ሂሳብ ሪፖርት፤
- ◆ የካፒታል ወጪ ሂሳብ ሪፖርት፤
- ◆ የውስጥ ገቢ ወጪ ሂሳብ ሪፖርት፤
- ◆ የተሰብሳቢ ሂሳብ ሪፖርት፤

- ◆ የተከፋይ ሂሳብ ሪፖርት፤
- ◆ የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፤

ከዚህ የኦዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ከሚያዚያ 1 ቀን 2014 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ያለውን ሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁና፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፤ ደንብና መመሪያን ጠብቆ የተከናወነ በመሆኑ በእኛ አስተያየት የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች እና የፋይናንስ አስተዳደር ሥርዓቱ አጥጋቢ ሆኖ ተገኝቷል።

ምንም እንኳን ከላይ የተሰጠውን የኦዲት አስተያየት የማይቀይረው ቢሆንም፤ ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊሰጣቸው፤ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።

#### I. ህጋዊነትን ያልተከተሉ ጉዳዮች (Compliance Matters)

1. መስከረም 25 ቀን 2014 ዓ.ም በቁጥር ገ/ኢ/1/53/86 ዓ.ም የወጣውን የእቃና የአገልግሎት ግዥ አንዳንድ አንቀጾችን ለማሻሻል በወጣው መመሪያ መሰረት እስከ ብር 400,000 ያሉ እቃ ግዥዎችን እንዲሁም እስከ ብር 300,000 ለሆኑ ምክር ያልሆነ የአገልግሎት ግዥዎች በዋጋ ማወዳደሪያ መፈጸም እንዳለበት ያመለክታል። ይሁን እንጂ አምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት በዚህ መመሪያ መሰረት ግዥዎችን እያከናወነ መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ አምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በጋራ በመሆን ባዘጋጁት ኢትዮጵያ የሐገራዊ ንቅናቄ ስር አዲስ ለልጆችዋ በሚል መሪ ቃል በ2015 በጀት ዓመት ለተማሪዎች የሚቀርብ የደንብ ልብስ፤ ጫማና ቦርሳ እና የሴቶች የንፅህና መጠበቂያ ጥራታቸውን የጠበቁ መሆናቸውን ሊያሳይ የሚችል ባዛር፤ የፋሽን ሾውና በጫማና ቦርሳ ፕሮጀክት ላይ ያተኮረ ፅሁፍ እና ሌሎች መርሐ ግብሮች ሰኔ 14 ቀን 2014 ዓ/ም በሻራተን አዲስ ቅጥር ግቢ ውስጥ ለተካሄደው ፕሮግራም ብር 1,106,904.39 የመስተንግዶ አገልግሎት ግዥና የኢቨንት ኦርጋናይዘር አገልግሎት ክፍያ በግልፅ ጨረታ የግዥ ዘዴ ግዥውን ማከናወን ሲገባው በዋጋ ማቅረቢያ የአገልግሎት ግዥውን የፈፀመ መሆኑ፤

2. በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 190/2002 አንቀጽ 32 እንዲሁም በፌዴራል የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 4/2003 መሰረት ለውሎ አበልና ለመጓጓዣ የተሰጠ ቅድሚያ ክፍያ ሠራተኛው ሥራውን አጠናቆ ከተመለሰ በኋላ፤ በመመሪያ ቁጥር 5/2003 መሠረት ደግሞ ለግዥ የተሰጠ ቅድሚያ ክፍያ በሰባት ቀናት ውስጥ መወራረድ እንዳለበት ያዛል። ይሁንና መሥሪያ ቤቱ የተሰጠላቸው ሂሳቦች በደንቡና በመመሪያው መሰረት በወቅቱ እንዲወራረዱ ተገቢው ክትትል ባለመደረጉ ምክንያት በተለያዩ የተሰጠላቸው የሂሳብ ኮዶች (መደቦች)፡-

1. ከአንድ ወር አስከ አንድ ዓመት የቆየ ብር 22,288.56 ፣
2. ከአንድ አመት እስከ አምስት ዓመት የቆየ ብር 67,798,330.07፣
3. ከአምስት ዓመት በላይ እስከ አስር ዓመት ድረስ የቆየ ብር 13,046,645.04፣
4. የተሰጠላቸው ሂሳቦች የቆይታ ጊዜ ያልተገለጸ ብር 14,086.00 በድምሩ ብር 80,881,349.92 በደንቡ መሠረት ሳይወራረዱ (ሳይሰበሰቡ) በሂሳብ መግለጫው ላይ የሚታይ መሆኑ፤

3. በተቋሙ የሚገኙት ተከፋይ ሂሳቦችን ተገቢነት ለማረጋገጥ እንዲሁም መሥሪያ ቤቱ ያለበትን ተከፋይ ሂሳብ በወቅቱ ለሚመለከተው አካል የሚከፍል መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡-

በተለያዩ የተከፋይ ሂሳብ ኮዶች (መደቦች)፡-

1. ከአንድ ወር አስከ አንድ ዓመት ድረስ ሳይከፈል የቆየ ብር 59,558,265.38፣
  2. ከአንድ ዓመት እስከ አምስት ዓመት ድረስ ሳይከፈል የቆየ ብር 1,652,036.32፣
  3. ከአምስት ዓመት እስከ አስር ዓመት የቆየ ብር 1,157,093.60፣
  4. የተከፋይ ሂሳብ የቆይታ ጊዜ ያልተገለጸ ብር 515.80 ፣ በድምሩ ብር 62,367,911.10 ሳይከፈል በሂሳብ መግለጫው ላይ የሚታይ መሆኑ፤
- ታውቋል፡፡

## II. ትኩረት ሊሰጥባቸው የሚገባቸው ጉዳዮች (Emphasis of Matters)

1. የገቢ ሂሳቦች የሚመዘገቡት የገንዘብ ሚኒስቴር ባወጣው የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መመሪያ መሰረት መሆኑን ለማረጋገጥ በናሙና አዲት ሲደረግ፡-

የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓቶች ኢንዱስትሪ ምርምርና ልማት ማእከል ሠራተኞች በጦርነት ለተፈናቀሉ ዜጎች ማቋቋሚያ ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን ተቋሙ በሠራተኞች ስም አስቀድሞ የከፈለውን የእርዳታ ሂሳብ በተሰብሰበ ሂሳብ በመያዝ በሠራተኞች የተከፈለውን ገንዘብ ክትትል ማድረግ ሲገባ ብር 1,155,314.58 ከሠራተኞች ተሰብሰበ ገንዘብ ልዩ ልዩ ገቢ ሂሳብ መደብ (1451199) የተመዘገበ መሆኑ ታውቋል፡፡

2. የወጪ ሂሳቦች የሚመዘገቡት የገንዘብ ሚኒስቴር ጥር 1994 ዓ.ም ባወጣው የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መመሪያ መሰረት መሆኑን ለማረጋገጥ በናሙና ኦዲት ሲደረግ፡- የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓቶች ኢንዱስትሪ ምርምርና ልማት ማእከል ብር 167,900.00 ለሴፍቲ ጫማና ለቱታ ጃኬት ለመግዛት ለከፈለው ክፍያ በሂሳብ መደብ 2211101/6211 መያዝ ሲገባው በሂሳብ መደብ 2211105/6215 የመዘገበ መሆኑ፤

3. በፌዴራል መንግሥት የበጀት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 2/2003 ክፍል ሶስት አንቀጽ 12(1) ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ለበጀት አመቱ የተፈቀደለትን የመደበኛም ሆነ የካፒታል በጀት አጠቃቀም በሚገባ መቆጣጠር እንዳለበት ይገልጻል፡፡ በዚህ መሰረት ለኢንስቲትዩቱ በ2014 በጀት ዓመት የተፈቀደው የወጪ በጀት አጠቃቀም ሥራ ላይ ከዋለው ጋር ሲነጻጸር ከ10% በላይ ሥራ ላይ ያልዋለው በየሂሳብ ኮዶች ሲታይ፡-

1. ከመደበኛ በጀት ብር 50,843,115.78፤

2. ከካፒታል በጀት ብር 594,470,574.19፤

በድምሩ ብር 645,313,689.97 ሥራ ላይ ያልዋለ በጀት መሆኑ፤

ታውቋል፡፡

## II. ሌሎች ጉዳዮች (Other Matters)

1. የፌዴራል መንግሥት የፌደራል መንግስት የውስጥ ቁጥጥር ደረጃዎች መመሪያ ቁጥር 8/2003 ተራ ቁጥር የመንግስት መስሪያ ቤቱ በዝርዝር ያስቀመጣቸውን ዓላማዎች ማሳካቱን ለማረጋገጥ እንዲችል ብቃት ያለው የቁጥጥር ዘዴ መዘርጋትና በስራ ላይ ማዋል እንዳለበት ይገልጻል፡፡ ይሁን እንጂ የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ዓላማውን ለማሳካት እንዲያስችለው በተለያዩ ማዕከላት የውስጥ ቁጥጥር ደረጃዎችን መተግበሩን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፡-

- ✓ በኢንስቲትዩቱ ስር በሚገኙት የጨርቃጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪ ምርምርና ልማት ማዕከል፣ የቆዳና ቆዳ ውጤቶች ኢንዱስትሪ ምርምርና ልማት ማዕከል እና የማኒፋክቸርንግ ቴክኖሎጂና ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ምርምርና ልማት ማዕከል ብዛት ያላቸው ያለአገልግሎት የተቀመጡ ቢሮዎች ያሉ መሆኑን በአዲት ወቅት በተደረገው ምልከታ የታወቀ ቢሆንም ተቋሙ እነዚህን ያለአገልግሎት የተቀመጡ ቢሮዎች ወጪን መቀነስ በሚያስችል መንገድ መጠቀም ሲገባ ለኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓቶች ኢንዱስትሪ ምርምርና ልማት ማዕከል እና ለምግብና መጠጥ ኢንዱስትሪ ምርምርና ልማት ማዕከል ለቢሮ ኪራይ ከፍተኛ ወጪ እየተከፈለ የሚገኝ መሆኑ፤
- ✓ የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ሰራተኞች በቦታ ጥበት ምክንያት ለሥራ ምቹ ባልሆነ ሁኔታ ተጨናንቀው እየሰሩ የሚገኙ መሆኑ፤
- ✓ ከተለያዩ ማዕከላት ወደ ኢንስቲትዩቱ ለአገልግሎት የሚመጡ ተሽከርካሪዎች አግባብ ባለው የትውስት ፎርም ሳይሞላላቸው የመጡ ሲሆን ከተቋሙ ነዳጅ፣ መለዋወጫ እንዲሁም የጥገና አገልግሎት ክፍያ የሚፈጸምላቸው መሆኑ፤

ታውቋል፡፡

የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መሥሪያ ቤት  
መጋቢት 2015 ዓ.ም